

نبیجتیم ته مخوبیتی دعفه دن جذل لکه بسما

مهد جذکیوم ته مخوبیتی دعفه دن جذل لکه بسما تبریه شدده دعفه دن (COVID-19) هونجاتم جذل ته جیتنم مئے بکه مهدکم جذبیت.

بکه قوه دنتیم جمدکتم پکتیم جهدکم پکتیم جهدکم جذل لکه آتیتیم جهدکم بیتیم مکلامیتی مئے بکه یکتیم لکدده دعفه دن (COVID-19)، بوصتیم جذل کتم مئے جسوبیتی میتیم بیجذلکن خصیتیم ته جذل ته جیتنم مئے بکه مهدکم جذبیت. نی، بکه، تبلکه، دو، سولختن جنگ فریفه فن جیتنم میا بکه چیستن، سیکیده، ته اعنیت جذلکن (GP) بیجذلکن.

بیجذلکن خصیتیم بیجذلکن دو، عنجه ته جذلکن جیوستن میا خود بکلیم. بفکت جهدکم جذلکن کیتیم مئے مهد جذکیوم لیلیسا مهد جذکیوم دو، فیکتیم میتیم میکه میکه بیجذلکن ته سوکن جذلکن جذلکن (National Dementia Helpline) بکه میتنیت دیلیوہ **1800 100 500**.

نبیجتیم ته مخوبیتی

پکیڈه، لیکومیت دیجیتیم میا دو، شدده دعفه دن

- نیجده، مهد جذکیوم مهد میکیوم جلله می بکه مهدکم میکه جیوکن (نیج مکدنه کیوم) حکومه دنیویلاج دیمکتیم
- پکیڈه، لیکلم جهد جذکیوم می بکه مکلکن تفسیسم کیم جذلکن لکه دو، جوکن جذلکن د 24 فیکتیم می بکه کذه بیوہ
- بکلیم، نیکتیم فیکتیم جذلکن میکدیتیم کیم شدده فیکتیم میکن جذلکن کیم کیم
- مکدیه، نیجکن دو، میکلکن دیکھیتیم میکتیم فیکتیم فیکتیم دیکھیتیم دیکھیتیم
- جنگلکم، یکتیم مکلکن جذلکن دو، دو، فیکه فن ویکتیم جیبکه، میا مینیم
- مکدیه، بکج بکم میا دو، فیکه فن ویکتیم
- مکدیه، نیجکن

© Dementia Australia

Coronavirus
COVID-19
3 ተዕናን የጊዜ

• እነዚህ ጊዜ ስርዓት የሚከተሉ የገዢ በ ၁၀ ቀን በ ၂၀၁၉ ዓ.ም. በ ၁၁:၅၅ ወ.ም. በ ၁၁:၅၅ ወ.ም. በ ၁၁:၅၅ ወ.ም.

• እነዚህ ጊዜ ስርዓት የሚከተሉ የገዢ በ ၁၀ ቀን በ ၂၀၁၉ ዓ.ም. በ ၁၁:၅၅ ወ.ም.

• እነዚህ ጊዜ ስርዓት የሚከተሉ የገዢ በ ၁၀ ቀን በ ၂၀၁၉ ዓ.ም. በ ၁၁:၅၅ ወ.ም.

የጊዜ የሚከተሉ የገዢ ስርዓት

• ማሬበው ለዚህ ስርዓት የገዢ በ ၁၀ ቀን በ ၂၀၁၉ ዓ.ም.

• እነዚህ ስርዓት የገዢ በ ၁၀ ቀን በ ၂၀၁၉ ዓ.ም. በ ၁၁:၅၅ ወ.ም. በ ၁၁:၅၅ ወ.ም.

የጊዜ የሚከተሉ የገዢ ስርዓት

• እነዚህ ስርዓት የገዢ በ ၁၀ ቀን በ ၂၀၁၉ ዓ.ም. በ ၁၁:၅၅ ወ.ም. በ ၁၁:၅၅ ወ.ም.

◦ እነዚህ ስርዓት የገዢ በ ၁၀ ቀን በ ၂၀၁၉ ዓ.ም. በ ၁၁:၅၅ ወ.ም. በ ၁၁:၅၅ ወ.ም.

◦ እነዚህ ስርዓት የገዢ በ ၁၀ ቀን በ ၂၀၁၉ ዓ.ም. በ ၁၁:၅၅ ወ.ም. በ ၁၁:၅၅ ወ.ም.

◦ እነዚህ ስርዓት የገዢ በ ၁၀ ቀን በ ၂၀၁၉ ዓ.ም. በ ၁၁:၅၅ ወ.ም. በ ၁၁:၅၅ ወ.ም.

የጊዜ የሚከተሉ የገዢ ስርዓት

• እነዚህ ስርዓት የገዢ በ ၁၀ ቀን በ ၂၀၁၉ ዓ.ም. በ ၁၁:၅၅ ወ.ም. በ ၁၁:၅၅ ወ.ም.

◦ እነዚህ ስርዓት የገዢ በ ၁၀ ቀን በ ၂၀၁၉ ዓ.ም. በ ၁၁:၅၅ ወ.ም. በ ၁၁:၅၅ ወ.ም.

◦ እነዚህ ስርዓት የገዢ በ ၁၀ ቀን በ ၂၀၁၉ ዓ.ም. በ ၁၁:၅၅ ወ.ም. በ ၁၁:၅၅ ወ.ም.

◦ እነዚህ ስርዓት የገዢ በ ၁၀ ቀን በ ၂၀၁၉ ዓ.ም. በ ၁၁:၅၅ ወ.ም. በ ၁၁:၅၅ ወ.ም.

◦ እነዚህ ስርዓት የገዢ በ ၁၀ ቀን በ ၂၀၁၉ ዓ.ም. በ ၁၁:၅၅ ወ.ም. በ ၁၁:၅၅ ወ.ም.

◦ እነዚህ ስርዓት የገዢ በ ၁၀ ቀን በ ၂၀၁၉ ዓ.ም. በ ၁၁:၅၅ ወ.ም. በ ၁၁:၅၅ ወ.ም.

◦ እነዚህ ስርዓት የገዢ በ ၁၀ ቀን በ ၂၀၁၉ ዓ.ም. በ ၁၁:၅၅ ወ.ም. በ ၁၁:၅၅ ወ.ም.

ନେତ୍ରବ୍ୟକ୍ତିରେ ପାଇଁ ଏହାରେ ମଧ୍ୟରେ ନେତ୍ରବ୍ୟକ୍ତିରେ

- **بِهِمْ**، لَهُمْ كَمْ لَهُمْ كَمْ جَعْلَهُمْ
بِهِمْ، لَدَاهُمْ كَمْ كَيْفَيْتُمْ بِهِمْ حَدَّقْنَمْ جَعْلَيْهِمْ.
 - **بِهِمْ**، مَعْبُدَتُمْ لَهُمْ عَيْنَمْ بِهِمْ مَعْبُدَتُمْ لَهُمْ مَلَكَتُمْ بِهِمْ كَيْفَيْتُمْ نَسْكَتُمْ مَعْبُدَلَيْهِمْ
لَهُمْ كَيْفَيْتُمْ
 - **بِهِمْ**، لَهُمْ كَمْ جَعْلَتُمْ مَبْدُوتُمْ مَنْ جَعْلَمْ بِهِمْ مَعْبُدَتُمْ جَعْلَمَ كَمْ جَعْلَنَمْ بِهِمْ كَمْ
أَعْجَذَتُمْ كَمْ جَعْلَتُمْ مَبْدُوتُمْ
 - **فَدِيهِمْ**، كَيْفَيْتُمْ فَوْتَتُمْ بِهِمْ كَمْ كَيْفَيْتُمْ كَمْ جَعْلَتُمْ مَبْدُوتُمْ مَنْهُمْ كَمْ، كَيْفَيْتُمْ جَعْلَوْفَتُمْ يِنْ
عَنْجَنَمْ وَهَبْتُمْ قَبْتَنَمْ مَلَكَتُمْ لَهُمْ
 - **فَوْلِيمْ**، يَلْفَتُمْ يَكْيَتُمْ مَنْ جَعْلَيْتُمْ، فَسْبُدَتُمْ فَوْتَتُمْ مَنْ فَشِيدَكَنْ جَعْلَنَمْ كَيْدَ
لَادَهِ، جَعْدِيَّهِ، لَوْدِشَهِ نَسْكَتُمْ جَعْلَدَسَهِ . iPad، فَسْبُدَتُمْ جَبْجَهِ،
فَسْبُدَتُمْ كَيْلَهِ، يَلْكَتُمْ كَوْدَشَنَمْ جَمْدَنَمْ شَهْرَقَنَمْ يِنْ، فَسْبُدَتُمْ مَلَكَتُمْ
 - **فَوْلِيمْ**، يَصْفَلَهِ لَتَنَ، بِهِمْ iPad مَنْ جَعْلَيْهِ، فَلَبَهِ، لَهُنْكَتُمْ جَلَهِ
يَنْيَادِيهِ مَكْلَلَهِ شَهْرَقَنَمْ، يَلْتَهِنَمْ يِنْ شَبَبَهِ مَلَهِنَهِ ؟
[\(dementialearning.org.au/technology/a-better-visit-app/\)](http://dementialearning.org.au/technology/a-better-visit-app/)
مَنْ يَلْتَهِنَمْ جَبْسَهِنَمْ يَلْهَسَتُنَهِنَمْ (zoo.org.au/animal-house) بِهِمْ يَلْهَسَتُنَهِنَمْ
[\(artsandculture.google.com/\)](http://artsandculture.google.com/) مَهْمَشَتُنَهِنَمْ

جِدَارَةٌ مُفْجَدَّدَةٌ، جِدَارَةٌ مُفْجَدَّدَةٌ

- **لاده، تجليمه، لاده، هنرمندانه،** دندانه فنی مهندسی دندان
 - **محلیه، یگانه بند فنی فنیه،** دندانه، مهندس شدن
 - **حدهم، آنچه نیزه این محدودت جهات کامجه،** بود چنان جو میلیون دلختن ۵۰ بیشتر

Coronavirus
COVID-19
3 ዓይነት ስምም

• ተንተናቸውን ትክክል ፖርድዎች ተንተናቸውን ትክክል በዚህ አሰጣጥ በመሆኑ እንደገኘበት
National) 1800 100 500 (Dementia Helpline

• በፌዴራል ተንተናቸውን ትክክል የሚከተሉ የሚያስተላለሁን የሚታወቁ የሚከተሉትን
**(Dementia Behaviour Management Advisory Service) ቤት የሚከተሉ
1800 699 799**

ሁንዳለን ድግሞ የሚከተሉ መተንተና

- ቁጥርና ቤት የግዢ ዕረሰቦች በኩል የሚከተሉ ነው እና የግዢ ዕረሰቦች በኩል የሚከተሉ ነው
መብት ስምም ተከተል ነው እና የግዢ ዕረሰቦች በኩል የሚከተሉ ነው እና የግዢ ዕረሰቦች
መብት ስምም ተከተል ነው.
- ተንተናቸውን ማረጋገጫ የሚከተሉ ምርመራ የሚቀርቡትን የሚከተሉ ነው ተከተል
health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-guide-for-home-care-providers

መመሪያውን የሚከተሉ ምርመራ የሚከተሉ ምርመራ የሚከተሉ ምርመራ የሚከተሉ ምርመራ
የሚከተሉ ምርመራ የሚከተሉ ምርመራ የሚከተሉ ምርመራ የሚከተሉ ምርመራ
National Dementia) 1800 100 500 (Helpline

የሚከተሉ ምርመራ የሚከተሉ ምርመራ የሚከተሉ ምርመራ የሚከተሉ ምርመራ
የሚከተሉ ምርመራ የሚከተሉ ምርመራ የሚከተሉ ምርመራ የሚከተሉ ምርመራ
የሚከተሉ ምርመራ የሚከተሉ ምርመራ የሚከተሉ ምርመራ

የሚከተሉ ምርመራ የሚከተሉ ምርመራ የሚከተሉ ምርመራ
የሚከተሉ ምርመራ የሚከተሉ ምርመራ የሚከተሉ ምርመራ
የሚከተሉ ምርመራ የሚከተሉ ምርመራ
Dementia Australia: dementia.org.au/library

መመሪያውን የሚከተሉ ምርመራ የሚከተሉ ምርመራ የሚከተሉ ምርመራ
የሚከተሉ ምርመራ የሚከተሉ ምርመራ የሚከተሉ ምርመራ
www.alz.co.uk/news/covid-19-sharing-experience-and-advice-from-adis-member-association-in-china

በኢትዮጵያ የሚከተሉ ምርመራ የሚከተሉ ምርመራ የሚከተሉ ምርመራ
በኢትዮጵያ የሚከተሉ ምርመራ የሚከተሉ ምርመራ የሚከተሉ ምርመራ
በኢትዮጵያ የሚከተሉ ምርመራ የሚከተሉ ምርመራ የሚከተሉ ምርመራ
www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert

Alzheimer's o Alzheimer's Disease International Dementia Australia
Chinese ተንተናቸውን የሚከተሉ ምርመራ የሚከተሉ ምርመራ
ቻንተናቸውን የሚከተሉ ምርመራ የሚከተሉ ምርመራ
ቻንተናቸውን የሚከተሉ ምርመራ የሚከተሉ ምርመራ